

በአውስትራሊያና በኒውዚላንድ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር ትርፉ ገ/ህይወት በአውስትራሊያ በተለያዩ ከተሞች ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሄዱ።

በብርስቤን ከሚኖሩ የጋምቤላ፣ የትግራይና የሶማሌ ኮሙኒቲዎች ጋር በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሄዷል። አዲስ ከተደራጀውና በጎልድ ኮስት ከሚኖሩ የጋምቤላ ኮሙኒቲ ጋር የተደረገው ውይይት አጠቃላይ በጋምቤላ ክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ ወቅታዊና አገራዊ ጉዳዮችን መሠረት ያደረገ ሲሆን በዚህም በክልሉ የተመዘገቡ የልማት ድሎችና የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተሠሩ ሥራዎች እና በክልሉ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ የብሔር ግጭቶችና ችግሩን ለመፍታት በመንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች እንዲሁም በአገር አቀፍ ደረጃ እየተከናወኑ ያሉ እንቅስቃሴዎችና ያሉትን ተግዳሮቶች በተመለከተ በክብርት አምባሳደር ትርፉ ገ/ህይወት ገለፃ ተደርጓል። ኮሙኒቲውም ኤምባሲው ከእነሱ ጋር ተቀራርቦ በመወያየቱ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጾ አገራችን በትክክለኛ ጎዳና ላይ መሆኗን ጠቁመው በተለይ በውጭ የሚኖር ወጣት ዳያስፖራ ለዚህ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት በማመን እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ተናግረዋል። በመጨረሻም የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል።



በመቀጠልም ብርስቤን ከሚገኙ የትግራይ ኮሙኒቲ አመራሮች አዲስ ተሾመው ከመጡ በክብርት አምባሳደር ትርፉ ገ/ህይወት ጋር የትውውቅ ፕሮግራምና ውይይት የደረገ ሲሆን አጠቃላይ በትግራይ ክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ ወቅታዊና አገራዊ ጉዳዮችን በመግለጽ በቀጣይም ከሌሎች ኮሙኒቲዎች ጋር አብሮ መሥራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት ተደርጓል። በተመሳሳይ መልኩ ብርስቤን ከሚኖሩ የሶማሌ ኮሙኒቲ ጋርም ተመሳሳይ ውይይት እና የትውውቅ የእራት ግብዥ ተደርጓል።

በካንቤራ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከክብርት አምባሳደር ትርፉ ገ/ሀይወት ጋር በተመሳሳይ የትውውቅና የውይይት ፕሮግራም የተካሄደ ሲሆን በዚህም የመጀመሪያ የዕድገት ትራንፎርሜሽን ዕቅድ ክንውን የተገኙ ውጤቶችና የነበሩ ተግዳሮቶች ላይ ሰፊ ገለፃ ተደርጓል። በመቀጠልም ሁለተኛ የዕድገት ትራንፎርሜሽን ዕቅድ ትግበራ መጀመሩንና ለዚህም ሁሉም ዳያስፖራ አባላት ተሳትፎ ማድረግ እንደሚገባ አሰረድተዋል። በተጨማሪም በአገሪቱ ስላጋጠመው ድርቅ እና እዚህም እዚያም ስለሚነሱ የብሔር ግጭቶች እና ሁኔታውን ለማረጋገጥ መንግስት እየወሰደ ያለው የተመጣጠነ እርምጃ ሰፊ ማብራሪያ ተሰጥቷል።



በተመሳሳይ መልኩም በሜልበርን ከሚገኙ የትግራይ ኮሚቴ፣ ከሶማሌ ኮሚቴ አመራሮች፣ ከኢትዮ-አውስትራሊያ የኢንጅሮች ማህበር እና ከኢትዮጵያ ህዳሴ ምክር ቤት ፣ ከስድኔ የኢትዮጵያ ኮሚቴ እና ግልሰቦች ጋር ከአውስትራሊያና የኒውዚላንድ ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር ትርፉ ገ/ሀይወት ጋር የትውውቅና የውይይት ፕሮግራም የተካሄደ ሲሆን በዚህም የአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ማለትም ያጋጠመው ድርቅና በመንግስት እየተወሰደ ያለው እርምጃ በመልካም አስተዳደር እጦት በአሮሚያ፣

በጋምቤላ፣ በወልቃይት የነበሩ ግጭቶችን በተመለከተና በሙርሌ ጎሳ የተደረገውን ጭፍጨፋና የታገቱ ህፃናቱንና ከብቶችን ለማስመለስ እየተደረገ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ተሰጥቷል።



ከዚህም በመነሳት ዳያስፖራው የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስቶ ውይይት ተደርጎበታል። በመጨረሻም አምስተኛ ዓመት የህዳሴ ግድብ ክብረ በዓል እና የግንቦት 20 በዓል ኮሚኒቲው በራሱ ለማክበር መግባባት ላይ ተደርሷል።



በመጨረሻም ዳያስፖራው የመረጃ ክፍተቱን በተሰጠው ማብራሪያ ማጥበብ መቻሉን በመጥቀስ ቀጣይ ተመሳሳይ መድረኮች እንዲኖር ከኤምባሲው ጋር አብሮ ለመሥራት ቃል በመግባት ስብሰባው ተጠናቋል።